

ፀረ ኢትዮጵያው የኦሚያ የዜግነት እንቅስቃሴ!!!

ወደድንም ጠላንም ይህ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ሽፋን እየተኪያሔደ ያለ እንቅስቃሴ ያላደመጥነውና አድምጠንም የሚገባውን አጻፋዊ ምላሽ ያልሰጠነው ከባዱ አጥፊ ፈንጅ ነው!!!

የሚገርመው ደግሞ ፍትሐዊው፣ አመክንዮአዊው፣ ሊደገፍ የሚገባው፣ ኢትዮጵያን ታዳጊው የአማራ ብሔርተኝነት በአገዛዙ ሸፍጠኛ የሐሰት ክስ ተወንጅሎ ተደቁሶ ኢፍትሐዊው፣ ኢአመክንዮአዊው፣ ፈጽሞ ሊደገፍ የማይገባው፣ ፀረ ኢትዮጵያ ጽንፈኛው የኦሮሞ ብሔርተኝነት በአገዛዙ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲገነባና እንዲለመልም እየተደረገ መሆኑ ነው!!!

ልብ ያልነው ግን አልመሰሰኝም። ብል ብንለው ኖሮ ይህንን ሁሉንም በዕኩል ዓይን የማያየውንና የማያስተናግደውን የአገዛዙ ፀረ ኢትዮጵያ ኢፍትሐዊ አሠራርና አኪያሔድ ምንም ነገር ሳንፈራና ሳናፍር ገንፍለን ወጥተን እንቃወም እናወግዝ ነበርና!!!

አገዛዙ መሰንዘራቸውን ከግራ ክንፉ ብአዴን ጋር በመመሳጠር ሐሰተኛ ክስ አንሥቶ በመወንጀል የአማራ ብሔርተኛ መሪዎችን በመግደል፣ በማሰርና፣ በማሳደድ የአማራ ብሔርተኝነትን አከርካሪ ክፉኛ መምታቱ ይታወቃል።

አንዳንድ የተራረፉ ነገሮችንም "የአማራ ክልል ሊቀመንበር!" ተብሎ የተሾመው የአነግ/ወያኔ ውሻ አቶ ተመስገን በተሾመበት ዕለት በይፋ "በክልሉ ያለውን አክራሪ ብሔርተኝነትን እስከ ታች ድረስ ወርደን ያለ ምሕረት መንጥረን እናጠፋለን!" በማለት እንደተናገረው በቀጣይ ጥቂጥ ቀናት ውስጥ ተጨማሪ ብትርበመሰንዘር የአማራ ብሔርተኝነትን ግብአተ መሬት ሊፈጽሙለት እንዳሰቡ በይፋ አስታውቀዋል።

በአንጻሩ ደግሞ አገዛዙ የአማራ ብሔርተኝነትን በመታበት ማግስት የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ጽንፈኛ በሆነ መልኩ ለማለምለም፣ ለመገንባት፣ ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል።

ከእነኝህ ጥረቶች አንዱ የኦሮሞ-ማ የዜግነት እንቅስቃሴ የሚለው የሰሞኑ ዘመቻ ዋነኛው ነው። ለመሆኑ አሕዴድ ለምን ይመስላቸዋል ሰሞኑን "በዜግነት እንቅስቃሴ!" ዘመቻ ስም "ወደ ገዳ ሥርዓት እንመለሳለን!" እያለ ያለው???

በአሜሪካ እና አውሮፓ የሚኖሩ "ኦሮሞ ነን!" የሚሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች ወይም አነጋውያን ለሚያገኟቸውና ዜግነታቸውን እንዲሁም ሀገራቸውን ለሚጠይቋቸው የውጭ ዜጎች ቢሞቱ ዜግነታቸውን ኢትዮጵያዊ፣ ሀገራቸውን ኢትዮጵያ ብለው እንደማይመልሱ በተለይም አውሮፓና አሜሪካ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የምታውቁት ነገር ነው።

በአሜሪካ እማ ጭራሽ አገዛዙ ማለትም የወያኔው ኩሊ የዐቢይ አሥተዳደር አነገጉን ለማ መገርሳን ልኮ ለብቻቸው የቆንሲላ ጽ/ቤት ለራሳቸው ለብቻቸው እንደከፈቱ የምታውቁት ነው።

በሦስተኛ ሀገር ላይ ለመላ ሀገሪቱ ዜጎች ቆንሲላም ሆነ ኤምባሲ ይከፈታል እንጂ ለአንድ ጎሳ ለብቻው የሚከፈትበት አሠራር በዓለም ታይቶና ተሰምቶ አይታወቅም። ሕገ ወጥም ነው። በዚህ የኦሮሞ ቆንሲላ ኃላፊ ሆኖ የተሾመው ሰው ሰሞኑን በአኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያቸው ምን ብሎ አፓርታይዳዊ፣ ኢፍትሐዊና አንባገነናዊ ነገሮችን ተናግሮ ጽንፈኛ የአሸባሪነት ዓላማቸውና ሕልማቸው የት ድረስ የተለጠጠ እንደሆነ የሰማቸው ጉዳይ ነው።

ስለሆነም ዜግነት ከሀገር ጋር እንጅ በአንድ ሀገር ውስጥ ካሉ ጎሳና ብሔረሰቦች ከአንዱ ጎሳ ወይም ብሔረሰብ ማንነት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር ሳይኖር ዜግነትንና ገዳን ወይም ኦሮሞ-ማ የሚሉትን የብሔርተኝነት እንቅስቃሴን ለማገናኘት የተፈለገውና ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ እየተንቀሳቀሱበት ያሉበት ጉዳይ እንደምኞታቸው ከኢትዮጵያ ገንጥለው የሚያወጡትን በታሪክ ያልነበረ "ኦሮሚያ" የሚሉትን የሀገር ምሥረታ እውን ለማድረግ የሚሠራ ቅድመ ዝግጅትና የማስተዋወቅ ሥራ ነው ሌላ አይደለም።

ይህ ብቻ አይደለም ዓላማው ሌላም ዓላማ አለው። ሌላኛው ዓላማ ኦሮሚያ የሚሉትን ሀገር እስከሚመሠርቱ ድረስ በዚህ "ወደገዳ የመመለስ የዜግነት ዘመቻ ወይም እንቅስቃሴ!" በሚል እንቅስቃሴ ሽፋን ኦሮሞ አሁን ሰፍሮ ያለበትን የሀገራችን ክፍል ወረው በያዙበት ወቅት በቦታው የነበሩ የተለያዩ ብሔረሰብና ጎሳዎችን አባላት አስገድደው ማንነታቸውን በማስጣል ኦሮሞ እንዳደረጋቸው ሁሉ አሁንም ኦሮሚያ ባሉት የሀገራችን ክፍል ያሉ የሌሎች ብሔረሰቦችንና ጎሳዎችን አባላት "ወደገዳ መመለስ የዜግነት ዘመቻ ወይም እንቅስቃሴ!" ሲሉ በሠየሙት ዘመቻም በአስገዳጅ ሁኔታዎች ውስጥ በመከተት በጫና ኦሮሞነትን እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው።

አይገርሙም ግን??? እነሱ ምን ያድርጉ???

እኔ ግን የሚገርመኝ ይህ ሁሉ ነገር በዓይኑ ስር ሲካሄድ እያየ ፈዞና ደንዝዞ በዝምታ እያየ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው!!!
በተለይም ደግሞ ፍትሐዊው፣ አመክንዮአዊው፣ መደገፍና ቀና ምላሽ የሚገባውና ሀገርን ታዳጊው ብሔርተኝነቱ በሐሰተኛ
የተቀናበረ ድራማ ተወንጅሎ በአደባባይ ሲረሸንበትና እንዲጠፋ ሲደረግበት በሱ መቃብር ላይም ኢፍትሐዊው፣
ኢአመክንዮአዊው፣ መደገፍና ቀና ምላሽ ፈጽሞ የማይገባው፣ ፀረ ኢትዮጵያው የአሮሞ ብሔርተኝነት በዚህ መልኩ
እየተደገፈ እንዲገነባ፣ እንዲደረጅ ሲደረግ ዝም ጭጭ ብሎ በይፋ በአደባባይ የተፈጸመበትን ግፍ የተሞላ ጥቃት ተቀብሎ
የተቀመጠው አማራ እጅግ ይገርመኛል!!!

"አማራነቴ፣ ማንነቴ፣ ህልውናዬ ያንገበግበኛል፣ ይገደኛል፣ ያሳስበኛል!" የምትሉ የአማራ ምሁራን፣ ፋኖ፣ ወጣት ሽማግሌ፣
ሴት ወንድ ሁሉ ሽረ ወዴት ናቸው??? ተበላን እኮ??? ከዚህ የከፋ ምን ይመጣል ብላቸው ነው ዝም ጭጭ የምትሉት???

"የአማራ ድርጅቶች ወዴት ናቸው???" ብየማ አልልም፡፡ ምክንያቱም አማራ በስሙ የሚነግዱ የጠላት ቅጥረኛና ባንዳ
ድርጅቶች እንጅ ለህልውናው ለነጻነቱ ለጥቅሙ ለሙብቱ መጠበቅና መከበር ቆርጠው የቆሙ ድርጅቶች የሉትምና!!!

"የሀገሬ ህልውና፣ ኢትዮጵያዊ ማንነቴና ክብሬ ይገደኛል፣ ያንገበግበኛል፣ ያሳስበኛል!" የምትሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉስ ሽረ
ወዴት ናቸው??? ተበላን እኮ???

አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

amsalugkidan@gmail.com